

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሃያ አምስተኛ ዓመት ቁጥር ፲፫
አዲስ አበባ ታህሣሥ ፲፪ ቀን ፪ሺ፲፩ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

25th Year No. 13
ADDIS ABABA 21st December, 2018

ማውጫ

ደንብ ቁጥር ፬፻፵፩/፪ሺ፲፩ ዓ.ም

የተፋሰሶች ልማት ባለስልጣንን ሥልጣን፣ ተግባር እና አደረጃጀት ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ.....ገጽ ፲ሺ፯፻፳፩

**የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፬፻፵፩/፪ሺ፲፩
የተፋሰሶች ልማት ባለስልጣንን ሥልጣን፣ ተግባር እና
አደረጃጀት ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ**

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ
ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የአስፈጻሚ አካላትን ስልጣንና
ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፺፯/፪ሺ፲፩
አንቀጽ (፭) እና አንቀጽ (፱፱) መሠረት ይህን ደንብ
አውጥቷል፡፡

፩. አጭር ርዕስ

ይህ ደንብ “የተፋሰሶች ልማት ባለስልጣንን
ሥልጣን፣ ተግባር እና አደረጃጀት ለመወሰን የወጣ
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፬፻፵፩/፪ሺ፲፩”
ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪. ትርጓሜ

በዚህ ደንብ ውስጥ የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም
የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር፡-

፩/ “ሚኒስቴር” ወይም “ሚኒስትር” ማለት እንደ
ቅደም ተከተሉ የውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ
ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር ነው፡፡

፪/ “ውሃ” ማለት የገጸ-ምድርና የከርሰ-ምድር ውሃ
ነው፡፡

፫/ “ተፋሰስ” ማለት ወደ አንድ መልካዓ ምድራዊ
አቅጣጫ የሚፈሱ የገጸ ምድርና የከርሰ ምድር
ውሃዎች የሚያካልሉት አካባቢ ነው፡፡

Content

Regulation No. 441/2018

Definition of Power, Duty and Organization of the
Basin Development Authority Regulation.....Page 10721

council of ministers regulation no. 441/2018

COUNCIL OF MINISTERS REGULATION TO DEFINE THE POWER, DUTY AND ORGANIZATION OF THE BASIN DEVELOPMENT AUTHORITY

This Regulation is issued by the Council of
Ministers pursuant to Article 5 and Article 34 of the
Definition of Power and Duty of the Executive
Organs of the Federal Democratic Republic of
Ethiopia Proclamation No. 1097/2018.

1. **Short Title**

This Regulation may be cited as the
"Definition of Power, Duty and Organization
of the Basin Development Authority
Regulation No. 441/2018."

2. **Definitions**

In this Regulation unless the context otherwise
requires:

1/ “Minster” or “Ministry” means the Minster
or Ministry of the Ministry of Water,
Irrigation and Energy respectively;

2/ “Water” means surface water and ground
water;

3/ “Basin” means a geographical area
described by the watershed limits of water
system including surface water and ground
water flowing into a common terminus;

፬/ “ባለስልጣን” ማለት የተፋሰሶች ልማት ባለስልጣን ማለት ነው፡፡

፭/ “ክልል” ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፵፯ (፩) የተመለከተው ማናቸውም ክልል ሲሆን የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደሮችን ይጨምራል፡፡

፮/ ማንኛውም በወንድ ጾታ የተገለጸው የሴትንም ጾታ ይጨምራል፡፡

፫. የባለስልጣኑ ዋና መስሪያ ቤት

የባለሥልጣኑ ዋና መስሪያ ቤት አዲስ አበባ ከተማ ሆኖ እንደ አስፈላጊነቱ በማንኛውም ስፍራ ቅርንጫፎች ሊኖረው ይችላል፡፡

፬. ዓላማ

የባለስልጣኑ አጠቃላይ ዓላማ ዘለቂታዊና የተቀናጀ የውሃ ሀብት ልማት አስተዳደርና አጠቃቀም ፍትሐዊና አሳታፊ በሆነ መንገድ በተፋሰስ ደረጃ ተግባራዊ ማድረግ ይሆናል፡፡

፭. የባለስልጣኑ ስልጣንና ተግባራት

ባለስልጣኑ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩/ የተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደርን በተፋሰሶች ውስጥ ተግባራዊ ከማድረግ አኳያ ምቹ ሁኔታን ለመፍጠር የሚረዱ የፖሊሲ ጥናቶችን፣ ቅኝቶችንና ምርምሮችን ያደርጋል፤ በሚመለከተው አካል ሲጸድቅም ይተገብራል፤

፪/ በተፋሰሶች ውስጥ የተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደር ሂደትን ለማስፈጸም የሚረዱ ተግባራትን ያከናውናል፤ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤

፫/ በተፋሰሶች ውስጥ የሚተገበሩ ከውሃ ጋር የተገናኙ ፕሮጀክቶችና እንቅስቃሴዎች ከተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደር ሂደቶች ጋር የተጣጣሙ መሆናቸውን ያረጋግጣል፤

4/ “Authority” means Basin Development Authority;

5/ “Regional State” means any regional state specified under Article 47(1) of the Constitution and includes the Addis Ababa and Dire Dawa city administrations;

6/ Any expression in the masculine gender includes the feminine.

3. Head Office

The Authority shall have its head office in Addis Ababa and may have branches elsewhere as may be necessary.

4. Objective

The overall objective of the Authority shall be to implement sustainable and integrated development, administration and utilization of the water resources at a basin level in equitable and participatory manner.

5. Power and Duties of the Authority

The Authority shall have the following power and duties:

1/ undertake policy studies, surveys and researches needed to create a conducive environment for the implementation an integrated water resource management within basins; and follow up implementation upon approval by the relevant body;

2/ facilitate and undertake activities necessary for implementation of integrated water resources management in basins;

3/ ensure that projects, activities and interventions related to water in the basins are, in line with the integrated water resources management process;

፬/ የተፋሰሶችን ጥበቃና ዘላቂ ጥቅም በተመለከተ እቅድ ያዘጋጃል፤ በሚመለከተው አካል ሲጸድቅም ተግባራዊነቱን ይከታተላል፤

፭/ የተፋሰሶችን ውሃ ሀብት ስትራቴጂክ እቅድና የውሃ አስተዳደር ተግባራትን ለመምራትና ለመደገፍ እንዲያስችል የተፋሰስ ሞዴል ያዘጋጃል፤ ይጠቀማል፤

፮/ ተፋሰሶችን ከብክለትና ከጉዳት ለማዳን ሊወሰዱ የሚገባቸውን እርምጃዎች በጥናት ይለያል፤ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት ይተገብራል፤

፯/ ለክልሎች በህግ የተሰጠ ስልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ በተፋሰሶች ውስጥ በውሃ ለመጠቀምና ውሃ ነክ ስራዎችን ለመስራት የሚያስችል አግባብ ባለው ህግ መሰረት ፈቃድ ይሰጣል፤ በፈቃዱ ላይ ሁኔታዎች መከበራቸውን ያረጋግጣል፤

፰/ በተፋሰሶች ውስጥ የሚደረጉ የመስኖ መስፋፋት ስራዎችን ለመደገፍ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት ይሰራል፤

፱/ የወንዝ አቅጣጫ አመራር ስራ ይሰራል፤

፲/ በተፋሰሶች የሚገኘውን የውሃ ሃብት በተገቢው ሁኔታ ለማቀድ፤ ለማስተዳደር እና ለማንቀሳቀስ የሚጠቅሙ መረጃዎችን ይሰበስባል፤ ያጠናቅራል፤ ይተነትናል፤ ያሰራጫል፤

፲፩/ የውሃ ምደባና አጠቃቀምን በተመለከተ የሚነሱ አለመግባባቶችን ለመፍታት ለሚኒስቴሩ ተገቢውን የምክርና የቴክኒክ ድጋፍ ይሰጣል፤

፲፪/ ከክልል መንግሥት አካላት እና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ውጤታማ የግንኙነት መድረክ በመፍጠር ቀጣይነት ያለው ትብብር እንዲፈጠር ያደርጋል፤

፲፫/ ድንበር ዘለል ወንዞችን በሚመለከት ከሌሎች አገሮች ጋር ለመወያየት አግባብ ላለው አካል አስፈላጊ መረጃዎችን አዘጋጅቶ ይሰጣል፤

4/ develop plans for protection and sustainable uses of basins; follow-up implementation once it is approved by the relevant organ;

5/ develop and implement basin models in order to guide and support strategic planning of water resources and water administration functions;

6/ Identify measures that should be taken against pollution and damage to basins; implement same in collaboration with relevant organs;

7/ without prejudice to the power given to Regional States by law, issue permits applicable to the basins' water use and water works, and ensure that the terms of the permits are complied with;

8/ work in collaboration with relevant organs to support efforts to expand irrigation works within basins;

9/ undertake administration of river training activity;

10/ measure, collect, compile, analyze and disseminate information for proper planning, administration and steering of water resources in the basin;

11/ give advice and technical support to the Ministry of Water, Irrigation and Energy on dispute resolution in relation to the allocation and use of water resources of the basins;

12/ ensure continuous collaboration with Regional Governments organs and other relevant bodies by setting up a forum for effective networking;

13/ Prepare and provide necessary information on trans-boundary basins to the concerned body in charge of negotiations with other countries;

፲፬/ የተፋሰስ መረጃ አያያዝ ሥርዓት ይመሠርታል፤
ያስተዳድራል፤

፲፭/ የተቀናጀ የተፋሰስ መሪ እቅድ ያዘጋጃል፤
ይከልሳል፤ ሲፀድቅም ወደ ተግባር እንዲሸጋገሩ
ያደርጋል፤

፲፮/ የተፋሰሶችን የውሃ ሀብት ልማትና አስተዳደር
እቅድ ያዘጋጃል፤ ለሚኒስቴሩ ያቀርባል፤
ሲፈቀድም ተግባራዊነቱን ይከታተላል፤

፲፯/ የውሃ አካላትንና ተያያዥነት ያላቸውን
ስነምህዳሮች ይንከባከባል፤ ያስተዳድራል፤

፲፰/ የጎርፍ መከላከያ ቅድመ-ማስጠንቀቂያ ትንበያ
ሥራን ያከናውናል፤ ከጎርፍ እና ከድርቅ ጋር
በተያያዘ የተፈጥሮ አደጋ በሚከሰትበት ወቅት
በተፋሰሱ ውስጥ ያለውን የሰዎችና የእንስሳት
ህይወት እና ንብረት ከአደጋ ለመታደግ አግባብነት
ካለቸው ሌሎች አካላት ጋር በመተባበር አስፈላጊ
የሆኑ ስራዎችን ያከናውናል፤

፲፱/ ከአንድ በላይ ክልሎችን አቋርጦ የሚፈስ ወይም
የሚያዋስን ውሃ በልዩ ልዩ አገልግሎት
ዓይነቶችና በክልሎች መካከል ሚዛናዊ በሆነ
መንገድ የሚከፋፈልበትንና ጥቅም ላይ
የሚውልበትን ሁኔታ ጥናት ያዘጋጃል፤
ለሚኒስቴሩ ያቀርባል፤

፳/ ድንበርና ድንበር ዘለል ወንዞችንና የከርሰ-ምድር
የውሃ ሀብቶችን ፍትሐዊ፣ ህጋዊና ዘለቄታዊ
አጠቃቀም ያጠናል፤ የፖሊሲ ሃሳቦችን ያመነጫል፤
ተግባራዊነታቸውን ይከታተላል፤ የዓለም አቀፍ
ውሎችን በተመለከተ የድርድር ምክረ-ሃሳቦችን
ያቀርባል፤ ድጋፍ ይሰጣል፤

፳፩/ የንብረት ባለቤት ይሆናል፤ ውል ይዋዋላል፤
በራሱ ስም ይከሳል፤ ይከሰሳል፤

፳፪/ ዓላማውን ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ ሌሎች
ተግባራትን ያከናውናል፡፡

14/ Develop and manage basin information
system;

15/ Prepare and update basin master plans;
implement and support the implementation
of the same upon approval;

16/ Prepare basin development and
management plans, submit the plan to the
Ministry, follows up the implementation of
the plans up on approval;

17/ Conserve, protect and manage water
bodies and related ecosystem.

18/ Study and implement flood protection
forecasting and early warning works.
Protect and save lives and properties in
case of flood and drought, by
implementing various flood protection and
drought mitigation measures in
coordination with relevant bodies;

19/ prepare and submit to the ministry means of
optimal and equitable allocation and
utilization of water bodies that traverse
across or lie between more than one regional
state among various uses and regional states.

20/ Study, generate policy ideas, follow-up the
implementations of the equitable and
sustainable utilizations and management of
the trans-boundary and boundary rivers,
lakes and aquifers;

21/ Own property, enter into contracts, sue and
be sued in its own name;

22/ Carry out other functions necessary for the
implementation of its objective.

፮. የባለስልጣኑ አደረጃጀት

ባለስልጣኑ፤

፩/ በመንግሥት የሚሾሙ ዋና ዳይሬክተርና እንደአስፈላጊነቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች፤ እና

፪/ አስፈላጊው ስራተኞች ይኖሩታል፡፡

፯. የዋና ዳይሬክተሩ ስልጣንና ተግባራት

፩/ ዋና ዳይሬክተሩ የባለስልጣኑ ስራ አስፈጻሚ በመሆን የባለስልጣኑን ስራዎች ይመራል፤ ያስተዳድራል፤

፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና ዳይሬክተሩ፡-

ሀ) በዚህ ደንብ አንቀጽ (፭) የተመለከቱትን የባለስልጣኑን ስልጣንና ተግባራት ስራ ላይ ያውላል፤

ለ) በፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ህግ መሠረት የባለስልጣኑን ስራተኞች ይቀጥራል ያስተዳድራል፤

ሐ) የባለስልጣኑን ዓመታዊ የሥራ ዕቅድ እና በጀት ያዘጋጃል፤ ሲጸድቅም ይተገብራል፤

መ) ለባለስልጣኑ በተፈቀደለት በጀትና የሥራ ፕሮግራም መሠረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፤

ሠ) ከሦስተኛ ወገን ጋር በሚደረጉ ግንኙነቶች ባለስልጣኑን ይወክላል፤

ረ) የባለስልጣኑን የአፈጻጸም ሪፖርት ለሚኒስቴሩ ያቀርባል፡፡

፫/ ዋና ዳይሬክተሩ ለባለስልጣኑ ሥራ ቅልጥፍና በሚያስፈልግ መጠን ስልጣንና ተግባሩን በክፍል ለሌሎች የባለስልጣኑ የሥራ ኃላፊዎችና ስራተኞች በውክልና ሊሰጥ ይችላል፤

፰. የምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ስልጣንና ተግባራት

ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ፡-

፩/ የባለስልጣኑን ተግባራት በማቀድ፤ በማደራጀት፤ በመምራትና በማስተባበር ዋና ዳይሬክተሩን ያግዛል፤

6. Organization of the Authority

The Authority shall have:

- 1/ A Director General and Deputy Director Generals, as may be necessary, to be appointed by the Government, and
- 2/ the necessary staff.

7. Power and Duties of the Director General

1/ The Director General shall be the chief executive officer of the Authority shall direct and administer the activities of the Authority.

2/ Without Prejudice to Sub-Article (1) of this Article, the Director General shall:

- a) exercise the power and duties of the Authority specified in Article (5) of this Regulation;
- b) employ and administer the employees of the Authority in accordance with the federal civil service laws;
- c) prepare annual work plans and budgets of the Authority and implement the same upon approval;
- d) effect payments in accordance with approved budget and work program of the Authority;
- e) represent the Authority in all its dealings with third parties;
- f) submit to the Ministry performance and reports of the Authority.

3/ The Director General may delegate part of his power and duties to employees of the Authority to the extent necessary for the effective performance of the activities of the Authority.

8. Power and duties of the deputy director Genral

The deputy director general shall:

- 1/ assist the Director general in organizing, directing and coordinating the activities of the Authority;

፪/ በዋና ዳይሬክተሩ ተለይቶ የሚሰጠውን የሥራ ዘርፍ ያከናውናል፤

፫/ ዋና ዳይሬክተሩ በማይኖርበት ጊዜ ዋና ዳይሬክተሩን ተክቶ ይሰራል፡፡

፬. በጀት

የባለስልጣኑ በጀት በፌዴራል መንግሥት ይመደባል፡፡

፭. የሂሳብ መዛግብት

፩/ ባለስልጣኑ የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ ሂሳብ መዛግብትን ይይዛል፡፡

፪/ የባለስልጣኑ የሂሳብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ ሰነዶች በዋናው ኦዲተር ወይም እሱ በሚሰይመው ኦዲተር በየዓመቱ ይመረመራል፡፡

፮. ደንቡ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ ደንብ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ከፀደቀበት ህዳር ፩ ቀን ፪ሺ፲፩ ጀምሮ የጸና ይሆናል።

አዲስ አበባ ታህሣሥ ፲፪ ቀን ፪ሺ፲፩ ዓ.ም

ዶ/ር አብይ አህመድ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር

2/ perform duties specifically assigned to him by the Director general;

3/ Act on behalf of the Director General in his absence.

9. Budget

The Authority budget shall be allocated the Government.

10. Books of Accounts

1/ The Authority shall keep complete and accurate books of accounts.

2/ The books of accounts and financial documents of the Authority shall be audited annually by the Auditor General or by an Auditor designated by him.

11. Effective Date

This Regulation shall come into force on the date 14th November 2018 as endorsement by the Council of Ministers.

Done at Addis Ababa this 21st day of December ,2018

ABIY AHMED (DR.)

PRIME MINISTER OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA